




## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



6"



Photographic  
Sciences  
Corporation

23 WEST MAIN STREET  
WEBSTER, N.Y. 14580  
(716) 872-4503

EE  
14  
28  
125  
32  
22  
18  
16  
20  
12  
10  
8  
**CIHM/ICMH**  
**Microfiche**  
**Series.**

**CIHM/ICMH**  
**Collection de**  
**microfiches.**



**Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques**

**© 1982**

**Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques**

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

- Coloured covers/  
Couverture de couleur
- Covers damaged/  
Couverture endommagée
- Covers restored and/or laminated/  
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- Cover title missing/  
Le titre de couverture manque
- Coloured maps/  
Cartes géographiques en couleur
- Coloured ink (i.e. other than blue or black)/  
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- Coloured plates and/or illustrations/  
Planches et/ou illustrations en couleur
- Bound with other material/  
Relié avec d'autres documents
- Tight binding may cause shadows or distortion  
along interior margin/  
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la  
distortion le long de la marge intérieure
- Blank leaves added during restoration may  
appear within the text. Whenever possible, these  
have been omitted from filming/  
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées  
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,  
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont  
pas été filmées.
- Additional comments:/  
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- Coloured pages/  
Pages de couleur
- Pages damaged/  
Pages endommagées
- Pages restored and/or laminated/  
Pages restaurées et/ou pelliculées
- Pages discoloured, stained or foxed/  
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- Pages detached/  
Pages détachées
- Showthrough/  
Transparence
- Quality of print varies/  
Qualité inégale de l'impression
- Includes supplementary material/  
Comprend du matériel supplémentaire
- Only edition available/  
Seule édition disponible
- Pages wholly or partially obscured by errata  
slips, tissues, etc., have been refilmed to  
ensure the best possible image/  
Les pages totalement ou partiellement  
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,  
etc., ont été filmées à nouveau de façon à  
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below/  
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	14X	18X	22X	26X	30X
	✓				

12X                  16X                  20X                  24X                  28X                  32X

re  
étaliss  
es du  
modifie  
er une  
filmage

ez

errata  
I to  
  
t  
e pelure,  
on à

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:


Library of the Public Archives of Canada

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ▽ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



1	2	3
4	5	6

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

La bibliothèque des Archives publiques du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ▽ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

Hast Mari, Hast Mari  
Bulaae ane Koore neea  
ment (2)

Hast Mari, Hast Mari  
Kwa KS hast Kweehep

*area*

# Okanagan Manual

...OR...

*llep*

## Prayers and Hymns and Catechism

. .IN THE...

## OKANAGAN LANGUAGE

WITH THE APPROBATION OF

### Rt. Rev. P. Durieu, O.M.I.

Bishop of New Westminster

---

KAMLOOPS, B. C.

1897

er 61 . er 61

⑨ 2 6<sup>0</sup>) . 0 }

er 61 . er 61

61 er 61 ends

---  
er 388 61


388 - 2 . er

388 . er 388

61 61 61 61

er 388

## OKANAGAN PRAYERS.



Offering of the day.

Our Father which art in heaven,  
Hallowed be thy name.  
Thy kingdom come.  
Thy will be done in earth as it is in heaven.  
Give us this day our daily bread,  
And forgive us our trespasses;  
As we forgive them that trespass against us.  
And lead us not into temptation,  
But deliver us from evil.

Pater.

Our Father who art in heaven,  
Hallowed be thy name.  
Thy kingdom come.  
Thy will be done in earth as it is in heaven.  
Give us this day our daily bread,  
And forgive us our trespasses;

As we forgive them that trespass against us.  
And lead us not into temptation,  
But deliver us from evil.  
Ave. Our Lady  
Our Lady of the Assumption.  
Our Lady of the Rosary.  
Our Lady of the Immaculate Conception.  
Our Lady of the Assumption.  
Our Lady of the Rosary.  
Our Lady of the Immaculate Conception.  
Our Lady of the Assumption.  
Our Lady of the Rosary.  
Our Lady of the Immaculate Conception.  
Credo.

= 23.025 . w 2 y 11 - ,  
 2 . u - t b - 25 , 5  
 55 " D . " w - y o ,  
 55 d . u - t ; 54  
 70 . 22 , 5 b ,  
 101 . 0 ) - w .  
 Confiteor . 2 5 2 5  
 1 . h - n - f b n ;  
 1 . w 8 6 7 w b , 0 -  
 1 g r o t , 0 \* , 0  
 1 g l u v - 3 8 , 0 0  
 1 . w 0 0 - 4 0 , 0 0  
 2 b - ) , 1 - m -  
 1 j - a , 1 - n - p ,  
 1 j - y , 1 - j :  
 1 w - j - b -  
 1 s - j - b -  
 1 j - b -  
 1 j - g g u -  
 1 w - b - 1 - v -  
 1 g r o t , 0 \* , 0  
 1 w 3 8 , 0 0  
 1 w - 4 0 , 0 0  
 1 j - b - u - t .  
 Misereatur . 1 0 1  
 3 9 ? n - h - z -  
 6 n - b - 0 - u -  
 1 j - b - 0 - u -  
 1 e y - c - u -  
 Indulgentiam . ,  
 6 2 3 9 ? n , 6 0 0  
 5 5 v - a - y -  
 1 j - n - f b n , 1 -  
 1 g g o - . 1 - m -  
 3 5 0 . 3 5 0

## Ten Commandments.

1. o c - t - y y - .  
 1. o c - 10 2 - y y - .  
 2. 2 - 2 2 - 0 - 1 2 2 - .  
 3. 1 - c - c - y - .  
 4. 1 - c - 1 0 5 - y - .  
 5. 2 - 2 - c - b - .  
 6. 2 - 1 - 1 - 2 - .  
 7. 2 - c - 2 - .  
 8. 2 - c - 8 - .  
 9. 2 - c - 6 6 - 1 - .  
 10. 2 - c - 1 1 - 1 - .

## Precepts of the Church.

1. 1 - t - y - .  
 1. 1 - c - c - y - .  
 1. 1 - c - c - y - .  
 2. 1 - c - 1 2 - - .  
 1 - c - 1 2 - - .  
 1 - c - 1 2 - - .

3. 1 - t - v - - q - .  
 1 - c - 1 2 - .  
 4. 1 - t - v - - q - .  
 1 - c - 1 2 - .  
 1 - c - 1 2 - .  
 6. 1 - t - v - - q - .  
 1 - c - 1 2 - .

## Seven Sacraments.

1. 1 - c - 1 2 - .  
 1 - c - 1 2 - .  
 1 - c - 1 2 - .

Act of Faith.	اَعْلَمُ بِهِمْ	لِمَنْ يَعْلَمُ
	= O H. ۱۵	
Hope.	اَرْتَدُ	لِمَنْ يَرْتَدُ
	= O H. ۱۶	
Love.	اَرْحَمُ	لِمَنْ يَرْحَمُ
	= O H. ۱۷	
Contrition.	اَعْصَمُ	لِمَنْ يَعْصَمُ
	= O H. ۱۸	
Angelus.	اَنْجِيلُوسُ	اَنْجِيلُوسُ
	= O H. ۱۹	
		۳۵۱

## Morning Prayers.

**+** *Father, Son, and Holy Spirit.*

*Veni Sancte. O Lumen.*

*Adoration. O Lumen.*

*Thanksgiving. O Lumen.*

*Petition. O Lumen.*

*Invocation. O Lumen.*

*Glory to the Father; Glory to the Son; Glory to the Holy Spirit.*

*Petition. O Lumen.*

*Ave. O Lumen.*

*Credo. O Lumen.*

*Seven Sacraments. O Lumen.*

*Act of Faith. O Lumen.*

*Hope. O Lumen.*

*Love. O Lumen.*

*Contribution. O Lumen.*

*Invocation. O Lumen.*

*352*

## Night Prayers.

**To the B. Virgin.** O  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**Adoration.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**To the G. Angel.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**To the Patron Saints.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**Thanksgiving.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**Angelus.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**Sub tuum.** O.  
Veni Sancte. O.  
Acta Fidei.

**353**

Prayer for light.	Light offering.
Confiteor.	Confiteor.
Ten Commandm't.	Ten commandments.
Six Precepts.	Six Precepts.
Capital Sins.	Capital Sins.
Night offering.	Night offering.
Firm Purpose.	Firm Purpose.

תְּהִלָּה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

For the living and the dead.

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

Angelus. ~.

Sub tuum. ~.

Morning Offering.

בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

Night offering.

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

Before meals. OH!

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

After meals. OH

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.  
וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

OH! בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

Form of Baptism.

וְהַזְכִּירָה  
לְפָנֵי אֱלֹהִים  
בְּרוּךְ הוּא  
שֶׁבָּרַךְ  
נָא.

## Preparation for Confession.

၁၀၃ ၂၁၂။

ପାତ୍ର କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

୨୮୦ ଲକ୍ଷୀ ରୁପାଳେ  
୫୮୦ ଲକ୍ଷୀ ରୁପାଳେ

*x 60 v - L J - 2 3 5 3 2  
x 2 6 3 7 - L - J 2 ...  
x 60 v - L P C 3 4 1 2  
Prayer for light.*

\* 6m.

၁၃၇၄ ရှေ့၏ ၁၈၁၀

195-7-2-  
1920, 1920.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

၁၈၂၅ ၁၈၃၀ ၁၈၃၅ ၁၈၄၀

$\text{--} \times \text{--} \times \text{--} \times \text{--} = 0.1010$

۳۰۷۸۱ = ۰۷۴

• ፳፻፲፭ (፳፻፲፭) ዓ.ም. = ፳፻፲፭

କାନ୍ତିର ପାଦରେ  
ଅମ୍ବାଳି.

(၂၀၁၄-၁၄၃၁)

መ.፳፻፲፭

၁၀၀။ ၂၄၇

### *Prayer for Contrition.*

“وَلَمْ يَرْجِعْ  
سَبِيلًا” = أَهْلَ!

enfolgen zu kann  
durch; Other

o. C. Q. M. S. V. T. J. Q. U.  
W. D. V. Y. ; O. H. , E. G. L.

କରିବାକୁ  
ପାଇଲା.

× O h, er gesagt.  
← Sie ist ein bisschen

•  
\* Oh, such a day.

↳ 12-1) 2-12-  
12-1.

356

First Consideration.

Second Consideration.





*Admire before Confession.*

Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

*After Confession.*

Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

*Offering of the Mass.*

Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

*Before Communion.*

I. Adoration. Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

II. Humility. Woo' l' su' u' u' l'  
Goo' . t' u' u' u' l' .  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Contribution. *Contribution.*  
Contribution. *Contribution.*

Love. *Love.*  
Love. *Love.*

Desire. *Desire.*  
Desire. *Desire.*

After Communion.  
Adoration. *Adoration.*

Love. *Love.*  
Love. *Love.*



0 2 2 , 0 2 4 3 ,  
0 2 4 0 , 0 2 4 2 0  
2 2 4 2 - 2 , 0 2 4 2  
0 2 4 2 ; 0 2 4 0 2 - 2 .  
0 2 4 2 - 2 - 2 0 .  
2 2 - 2 0 2 2 - 2 0 .  
2 2 - 2 0 : 2 0 2 ,  
2 2 2 2 - 2 2 - 2 .  
2 2 2 2 - 2 2 - 2 .  
2 2 2 2 - 2 2 - 2 .  
2 2 2 2 - 2 2 - 2 .  
2 2 2 2 - 2 2 - 2 .

The Rosary. = Joyful M.

1. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

2. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
3. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

4. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

5. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

Dolorous. 6. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

7. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

8. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

9. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

10. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

Glorious. 11. 0 2 4 2  
6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

12. 0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .  
0 2 4 2 6 6 2 0 2 0 2 0 .

12. *Qui tollis peccata mundi*  
 Qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis.  
 13. *Confitebor tibi domine*  
 Confitebor tibi domine, in sanctis  
 misericordiis tuis,  
 in misericordiis tuis.  
 14. *Confitebor tibi domine*  
 Confitebor tibi domine, in sanctis  
 misericordiis tuis,  
 in misericordiis tuis.  
 15. *Confitebor tibi domine*  
 Confitebor tibi domine, in sanctis  
 misericordiis tuis,  
 in misericordiis tuis.

---

Hymns.

1. *Ad te suspiramus*  
 Ad te suspiramus,  
 ad te suspiramus,  
 ad te suspiramus.

---

2. *Adeste fideles*  
 Adeste fideles, ad dominum,  
 non habemus quis separari.

---

16. *O Domine misere*  
 O Domine misere nos  
 miserere nos.

---

17. *O Domine misere*  
 O Domine misere nos  
 miserere nos.

---

3. *Audi benigne*

O Domine misere nos  
 miserere nos.

---

4. *Vexilla Regis*

O Domine misere nos  
 miserere nos.

---

5. *Stabat Mater*

O Domine misere nos  
 miserere nos.

---

6. *O Filii et filiae*

O Filii et filiae,  
 misere nos.

---

## 7. Passion Hymn.

1. የጤና ተ  
 እንደ ተ ስለመ  
 ይ, ተ ሰራ ተ  
 ተ ተ .  
 Retrain. በተመርጫ  
 ጥር ህያ - ፍ  
 መ ተ ተ  
 በታ - ተ .  
 2. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 3. የጤና - ተ  
 መ ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 4. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 5. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 6. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 7. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ

## 8. Miserere mei.

1. የጤና - ተ  
 2. የጤና - ተ  
 3. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 4. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 5. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 6. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 7. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ

## 9. O Bon Jesus.

1. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 2. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 3. የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ  
 የጤና - ተ

3. *Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

10. At the Sanctus.

*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

11. O Jour heureux.

*T-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*

*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

12. Ame Jesu.

*T-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*

13. Chantons encoré

*O-i-e-n-*  
*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

14. After Communion.

*O-i-e-n-*  
*Y-a-t-e-n-u-a-*  
*g-o-n-a-n-a-n-a-*  
*t-e-n-u-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*  
*n-a-n-a-n-a-n-a-*

## 15. Panis Angelicus.

1. *Domine misericordia tua*  
*misericordia tua in seculum seculorum*  
*in seculum seculorum. Amen.*

## 16. Aufondes ..

1. *Domine misericordia tua*  
*misericordia tua in seculum seculorum*  
*in seculum seculorum. Amen.*

2. *Domine misericordia tua*  
*misericordia tua in seculum seculorum*  
*in seculum seculorum. Amen.*

## 17. Dies iræ.

1. *Miserere nostri Domine misericordia tua in seculum seculorum in seculum seculorum. Amen.*

## 18. Le voici l'ayneau

1. *Domine misericordia tua*  
*misericordia tua in seculum seculorum*  
*in seculum seculorum. Amen.*

2. *Domine misericordia tua*  
*misericordia tua in seculum seculorum*  
*in seculum seculorum. Amen.*

## 20. Adoremus te ..

1. *Miserere nostri Domine misericordia tua in seculum seculorum in seculum seculorum. Amen.*

2. *Fidelium. O Domine misericordia tua in seculum seculorum in seculum seculorum. Amen.*

## Catechism in Okanagan.

## I. God.

1. ə-θ̄n? = L̄bb̄n.
2. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄
3. ə-θ̄-h̄? = h̄, ə-θ̄-h̄?
4. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄
5. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄
6. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄
7. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄
8. 1̄v̄b̄b̄z̄-h̄? = h̄b̄

## II. Trinity.

9. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
10. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?

11. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
12. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
13. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
14. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
15. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
16. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
17. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
18. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
19. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
20. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?
21. ə-θ̄-h̄? = ə-θ̄-h̄?

## III. Jesus Christ.



18. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 19. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 20. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 21. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 22. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 23. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 24. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 25. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 26. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 27. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 28. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 29. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 30. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 31. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 32. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 33. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 34. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 35. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 36. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 37. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 38. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 39. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 40. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 41. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 42. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 43. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 44. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 45. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 46. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 47. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 48. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 49. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 50. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 51. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 52. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 53. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 54. 6' 6' 6' = 60, - 0

## V. The Creed.

40. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 41. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 42. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 43. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 44. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 45. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 46. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 47. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 48. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 49. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 50. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 51. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 52. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 53. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 54. 6' 6' 6' = 60, - 0

## VI. The Sign of the Cross.

45. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 46. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 47. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 48. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 49. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 50. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 51. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 52. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 53. 6' 6' 6' = 60, - 0  
 54. 6' 6' 6' = 60, - 0

## VII. The Commandments.

53. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୨୮ ପାଇଁ ୨୦	54. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୨୯ ପାଇଁ ୨୦
55. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୦ ପାଇଁ ୨୦	55. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୦ ପାଇଁ ୨୦
56. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୧ ପାଇଁ ୨୦	56. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୧ ପାଇଁ ୨୦
VIII. Prayer.	VIII. Prayer.
57. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୨ ପାଇଁ ୨୦	57. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୨ ପାଇଁ ୨୦
58. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୩ ପାଇଁ ୨୦	58. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୩ ପାଇଁ ୨୦
59. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୪ ପାଇଁ ୨୦	59. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୪ ପାଇଁ ୨୦
60. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୫ ପାଇଁ ୨୦	60. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୫ ପାଇଁ ୨୦
61. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୬ ପାଇଁ ୨୦	61. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୬ ପାଇଁ ୨୦
62. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୭ ପାଇଁ ୨୦	62. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୭ ପାଇଁ ୨୦
IX. Sin	X. Penance
63. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୮ ପାଇଁ ୨୦	63. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୮ ପାଇଁ ୨୦
64. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୯ ପାଇଁ ୨୦	64. <i>ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ</i> , ୧୦୫୩୯ ପାଇଁ ୨୦

## X. Baptism.

73. *Sa-wa-ye-tu-ni*  
= *Na-ye-ye*  
*Na-ye-ye*  
= *Na-ye-ye*  
74. *W-e-ye* = *W-e*  
*W-e*, *O*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*.  
75. *W-e-ye* = *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*.  
76. *W-e-b-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
77. *W-e-b-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
78. *W-e-b-e*, *W-e*  
= *W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
79. *W-e-b-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*

*Wa-ye; Wa-ye*  
*Wa-ye*, *Wa-ye*  
*Wa-ye*.

80. *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*

## XI. Confirmation.

81. *W-e-b-e* = *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
82. *W-e-b-e*  
= *W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
83. *W-e-b-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
84. *W-e-b-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*  
*W-e*, *W-e*, *W-e*

## XII. H. Eucharist.

85. የዚ. ⊕?= ⊕ሪ. ማ

ኝነት ስር አያዝ  
መሆን ስር የት. ቀበ

ሁል.

86. ጥ. ማ. ⊕?= ጥ.  
ተ. መ. ማ. ⊕. ቅ.  
ቃ.87. ከሬ ማ. ⊕?  
ተ. መ. ማ. ማ. ቅ.  
ቃ. ማ. ማ. ማ. ቅ.  
ሀ. ማ. ማ. ማ. ቅ.  
ቃ. ማ. ማ. ማ. ቅ.  
ሁ. ማ. ማ. ማ. ቅ.  
ቃ. ማ. ማ. ማ. ቅ.  
ሁ. ማ. ማ. ማ. ቅ.88. ተ. ማ. ⊕?  
ሙ. ማ. ማ. ⊕?  
ስ. ማ. ማ. ማ. ⊕?  
ሙ. ማ. ማ. ማ. ⊕?  
ሙ. ማ. ማ. ማ. ⊕?  
ሙ. ማ. ማ. ማ. ⊕?89. የዚ. ማ. ⊕?  
የት. መ. ማ. ማ. ⊕?  
ወ. ማ. ማ. ⊕?  
ው. ማ. ማ. ⊕?  
ው. ማ. ማ. ⊕?  
ው. ማ. ማ. ⊕?  
ው. ማ. ማ. ⊕?90. ተ. ማ. ⊕?  
ሙ. ማ. ማ. ⊕?

የት. ⊕?= ተ. ማ. ⊕

የት. ማ. ማ. - የት.

ተ. ማ. - የት;  
ው. ማ. - የት.

91. ማ. ማ. ⊕?

የት. ማ. - የት.  
ው. ማ. - የት.

የት. ማ. - የት.

92. ቦ. - የት.  
⊕?= ተ. ማ. - ⊕?  
ለ. - የት.  
የት. ማ. - የት.  
የት. ማ. - የት.  
የት. ማ. - የት.

93. ማ. ማ. - የት.

የት. ማ. - የት.  
ተ. = ተ. ማ. - የት.  
ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.94. ማ. - የት.  
ሁ. = የት.ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.  
ሁ. - የት.

95. ማ. - የት.

ሁ. = የት.

ሁ. - የት.

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 96. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  | 96. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  |
| <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>      | 96. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  |
| 97. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  | 97. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  |
| 98. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  | 98. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  |
| 99. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  | 99. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i>  |
| 100. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> | 100. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> |
| 101. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> | 101. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> |
| 102. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> | 102. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> |
| 103. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> | 103. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> |
| 104. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> | 104. <i>W̄ȳl̄q̄w̄t̄x̄</i> |

ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ  
XIII. Penance.

105. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ?  
= ଶ୍ରୀ : ଶ୍ରୀ :  
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

106. ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ?

107. ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?

108. ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?

ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ -  
ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ -

109. ଶ୍ରୀ ?  
= ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?

110. ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?

111. ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?  
ଶ୍ରୀ ?

111.  $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$  -  $\text{C}\text{E}$   
 $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$   
 $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$   
 $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$  -  $\text{C}\text{E}$   
 112.  $\text{X} = \text{X}$   
 $\text{X} = \text{X}$  -  $\text{X}$   
 113.  $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 114.  $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 115.  $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 $\text{X} = \text{C}\text{E}\text{R}\text{C}\text{A}\text{R}$   
 116.  $\text{X} = \text{X}$   
 $\text{X} = \text{X}$   
 $\text{X} = \text{X}$

XIV. Ext. Unction.	
127. የ-ር-ኑፃዕ? = ገ	ፃፃፃ-ኑፃዕ
128. የ-ር-ኑፃዕ	ፃፃፃ-ኑፃዕ
129. የ-ር-ኑፃዕ	ፃፃፃ-ኑፃዕ
130. የ-ር-ኑፃዕ	ፃፃፃ-ኑፃዕ
131. የ-ር-ኑፃዕ	ፃፃፃ-ኑፃዕ
132. የ-ር-ኑፃዕ	ፃፃፃ-ኑፃዕ

## XV. H. Orders.

131. *ḡḡ - h̄h̄ - t̄t̄*  
*ḡḡ - v̄v̄ - k̄k̄*  
*t̄. = t̄ t̄*  
 133. *h̄h̄ - ḡḡ - k̄k̄*  
 $= t̄ t̄ \cdot \textcircled{O} \cdot v̄v̄$   
*v̄v̄ - s̄s̄ - n̄n̄*  
*r̄r̄ - l̄l̄ - r̄r̄*  
*s̄s̄ - m̄m̄ - s̄s̄*  
 134. *v̄v̄ - q̄q̄ - t̄t̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ = ḡḡ, f̄f̄*  
*v̄v̄ - q̄q̄ - k̄k̄*  
 135. *v̄v̄ - ḡḡ - v̄v̄*,  
*v̄v̄ - k̄k̄ = ?d - k̄k̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄; v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*

## XVI. Matrimony.

136. *v̄ - ḡv̄! = v̄ḡ*  
*v̄ - v̄ - v̄ - v̄ - v̄ - v̄*  
*v̄ - v̄ - v̄ - v̄ - v̄ - v̄*  
 137. *v̄ - ḡv̄ - v̄v̄!*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
 138. *v̄v̄ - ḡv̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄! = ?d - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄; ?d - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄.*

378

139. *v̄ - ḡv̄ - v̄v̄!*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
 140. *v̄ - v̄ - v̄ - v̄ - v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
 141. *v̄ - ḡv̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄! = v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
 142. *v̄ - v̄ - v̄ - v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*  
*v̄v̄ - v̄v̄ - v̄v̄*

—  
? =  
5,  
1:  
2.  
= ( ;  
6. )  
x )  
2  
:  
8  
?

